

ጓድ ተገኜ ሞገስ ማን ነው??

ማሳሰቢያ፤...በቅርቡ የግል ታሪኩን ጨምሮ የትግል ታሪኩን ይገልጻችሁ እቀርባለሁ።

ኪሊሕኢፓ የተሰጠ መግለጫ.....በፍኖተ ከተነበበው የተወሰደ.....

ዜና ዕረፍት

የኪሕኢፓ ከፍተኛ አመራር አባል የሆነው ጓድ ተገኜ ሞገስ በድንገተኛ ህመም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቶናል። ጓድ ተገኜ ሞገስ በረጅም ዘመን የትግል ታሪኩ በአባልነት ሆነ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር አባል በመሆን በአመራር ሰጭነት ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ሲሆን ለአገሪቱ ሉዓላዊነትና ለሕዝብ አንድነት እስካሁን ድረስ ያለውን ህይወቱን ሰጥቶ አልፏል። በፓርቲው ውስጥ ለረዥም ዘመናት የአመራር አባል ሆኖ ከማገልገሉ በተጨማሪ ከብዙ ጥረትና ውጣ ውረድ በኋላ ፓርቲው ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በመሆን በፈጠረው የሕብረት ድርጅቶች ፓርቲውን ወክሎ ተሳትፏል። ከፓርቲው በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ቅንጅት በአመራር አባልነትና በሽንገ አባልነት ኪሕኢፓን በመወከል የተንቀሳቀሰ ሲሆን በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ኅብረት የምስረታ ጉባኤ ላይ ድርጅቱን ወክሎ ተገኝቷል።

በኢትዮጵያ መምህራን ማህበር የትግል ታሪክ ውስጥም የጓድ ተገኜ ሞገስ ሚና ላቅ ያለ እንደነበር በውቅቱ የነበሩት ይመስክሩለታል። በ1966 ዓ.ም. በተከሰተው ህዝባዊ እንቅስቃሴ ወቅት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አመራር ውስጥ በመሆን ከፍተኛ ተሳትፎ ያደረገ ሲሆን በምክር/ቤት አባልነት አገልግሏል። ትምህርት ለህዝብ ልጆች በእኩልነት በጥራት እንዲሰጥ ብዙ ትግል ያደረገና አርአያ የሆነ ጓዳችን ነው። በ1967 ዓም በጂማ የተካሄደው የኢትዮጵያ መምህራን ጠቅላላ ጉባኤ የሥርዓተ ትምህርት ኮሚቴንና የትምህርት ዝግጅቱን የሚቃወም ፣ ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት እንዲቋቋም ፣ ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ የሚጠይቁ ጥያቄዎችን ሲያጸድቅና ጥያቄዎቹ የማይመለሱ ከሆነ የሥራ ማቆም አድማ እንዲደረግ ሲወስን ጓድ ተገኜ አብሮ የነበረ ጽኑ ታጋይ ነበር።

ደርግ አቋቁሞት በነበረው ብሔራዊ ሽንገ ውስጥ መምህራንን በመወከል ከነ አቶ ሀዲሽ ዓለማየሁና ሌሎችም ጋር ሆኖ የተሳተፈና በውቅቱም ለሕዝብ የቆመ ከመሆኑ ባሻገር ደርግ ተቀናቃኝ በማደረግ ሊያጠፋቸው ከሞከሩት የሕዝብ ልጆች አንዱ ነበር። በ1969 ዓ.ም. ከደርግ የጽጉታ ኃይሎች በማምለጥ በመጀመሪያ ወደ ሱዳን ከዚያም ወደ ግብጽ በመሄድ በኪሕኢፓ መዋቅር ውስጥ በመንቀሳቀስ ትግሉን አጠናክሯል። መንፈስ ጠንካራውና ለችግርና ለውጣ ውረድ የማይበገረው ጓድ ተገኜ ምንም እንኳ ህይወቱን በመሉ የከፈለበት የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ከዳር ሳይደርስ በድንገት ህይወቱ ቢያልፍም የሕዝብና የወገን ስቃይና መከራ በሚሰማው ወጣት ትውልድ ዘንድ ህያው ሆኖ እንደሚኖር ጥርጥር ሊኖር አይችልም።

በትግላችን ሂደት ባጋጠመን ችግሮች ግዜ ሁሉ ጓድ ተገኜ ጸንቶ ለድርጅቱ መርህ፣አቅዋምና ህልውና በመቆም መናጠሎች ያላቸውን ሁሉ በቁርጠኝነት ታግሏል ። ለጓዶችም ህብረትና አንድነት ቀና አስተዋጽኦን ለማድረግ ሳይታክት የታገለ ነው ። ወያኔን እንደ ታገለው ሁሉ የዘንድሮውቹንም ዘረኞች ቆርጦ በመታገል ላይ እያለ በሞት የተለየን ጓድ ተገኜ በአሁኑ ወቅት በጎናችን ባለመገኘቱ የደረሰብን ጉዳትም ቀላል ባይሆንም ትግላችንን በመቀጠል እንዘክረዋለን ፤ እናከብረዋለን።

ከብሩን ጠብቆ፤ ለኢትዮጵያ መከራ ተቀብሎ ችሎ ያለፈ ጓዳችን ነውና መቸም አንረሳውም።

ለህግ የበላይነት፤ ለሰላም ለዲሞክራሲና ለ እኩልነት..
ሁሉንም ያካተተ የሽግግር መንግስት!!!

የተለያዩ የህዝብ ልጆችና ሰማዕታት አጭር ታሪክ (BIO)ይቀጥላል !!!